



# የ ጥቅም ስራ ጉዞ



ቀን : ኅዳር ፳ ቀን ፪ ሺህ ፲፫ ዓ.ም. (November 29, 2020)

## ታሪክ አቅጣጫውን እንዳይስት

(ኅዳር 19 ቀን 2013 ዓ.ም. በህወሓት ላይ የተገኘውን ወታደራዊ ድል አስመልክቶ ከያ ትውልድ ተቋም ጋዜጣዊ መግለጫ)

ኢትዮጵያ ሀገራችንን ለአለፉት 28 ዓመታት ቀፍድዶ የያዘው ዘረኛ የወያኔ/ህወሓት ቡድን በመደምሰስ ሂደት ላይ በመሆኑ የተሰማንን ደስታ “ያ ትውልድ ተቋም” እንገልጻለን። ይህ የወንበዴ አገዛዝ ኢትዮጵያችንን በዘርና ቋንቋ ከፋፍሎ ሲያባላና ሲያናቀረን ኖሮ ሀገራችንን ሊባታትን የቀበረው ፈንጂ በኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊትና በአማራ አገርወዳድ ኢትዮጵያውያን ተጋድሎ እየመከነ ነው።

“ያ ትውልድ” ከዛሬ 50 ዓመት በፊት ይዞ የተነሳውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ አጀንዳ ሰርሰሮ በመግባትና አቅጣጫ በማሳት የኢትዮጵያ የአንድነት ኃይል እንዲከላከል የተወጠነው ሄራ ውጤት የሆነው ወያኔ/ህወሓት የመጨረሻው መጀመሪያ እየታየ ነው። የኤርትራን ጥያቄ የቅኝ ግዛት ለማስባል በሻቢያ ተጠፍጥፎ የተሠራው ወያኔ/ህወሓት በኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ይመራ የነበረውን ኢትዮጵያዊ ኃይል በተቀነባበረ ተንኮልና ሄራ በማከላከት ኢትዮጵያ አንድነቷን አጥታ መጨረሻዋ መበታተን ይሆን ዘንድ ለአለፉት 28 ዓመት የመንግሥት ሥልጣን ይዞ ሀገር ያራቆተው፣ ኢትዮጵያዊነት ብሔራዊ ስሜትን የቀበረው ወያኔ ወደ ከርስ መቃብሩ እየተወረወረ ይገኛል።

“ያ ትውልድ ተቋም” የቀይ ሽብር ሰማዕታትን መታሰቢያው አድርጎ ከ8 ዓመት ተኩል በፊት ይፋ ባደረገው ድረ ገጹ (<http://yatewliid.com/>, <http://yatewliid.org/>) የደርግ ገዳዮችን ለታሪክ ማሳደርነት እንዳስቀመጠው ሁሉ “አገዛዞች” በሚለው አምዱ የህወሓትን ወንጀለኞችና ግፊኞች ተዳፍነው እንዳይቀሩ ከታሪክ ማሳደር ይከታቸዋል። በማያያዝም ህወሓት ከምሥረታው ጀምሮ በሥልጣን ዘመኑም ያፈናቸውን፣ የፈጃቸውን የኢሕአፓ አባላትና ውድ ሀገር ወዳጆችንም ቦታ ሰጥተናቸዋል። በተጨማሪም በዘር ማጥፋት ወንጀል የጅምላ ፍጅት ሰለባ የሆኑትን ወገኖቻችንን በተለይ የአማራውን ሕዝብ ፍጅት በድረ ገጻችን በአጭር ጊዜ እንደምናካትት እናሳውቃለን።

የደርግ 17 ዓመት ፋሽስታዊ አገዛዝ ዳግም እንዳይደገም በድረ ገጻችን ለትውልድ መታሰቢያ ያስቀመጥነው የቀይ ሽብር ሰማዕታትና የሌሎች ወገኖች አልቁት አሁንም የፍትህ ያለህ ይላል። ዛሬ ሀገር ለወያኔና ሻቢያ አስረክቦ የፈረጠጠው ፋሽስታዊ መሪ መንግሥቱ ኃይለማርያም ለፍርድ መቅረብ ሲገባው ይህንን በህወሓት/ኢሕአዴግ 28 ዓመት አገዛዝ ላይ እየተገኘ ያለውን ድል ምክንያት በማድረግ እንደ ጀግና ለመሳል የሚደረገው ሩጫ በሚልዮን የሚቆጠር ተከላካይ ቤተሰብ እንዳለው ልናስገነዝብ እንወዳለን። ወንጀላቸውና ያፈሰሱት ደም የሚያባንናቸው የደርግ ኢሥፓ ርዝራዦችና አጫፋሪዎቻቸው ዛሬም በየፖለቲካ ድርጅቶቹ ውስጥ ተሰግስገው በሀገር አንድነት ስም የደም ወንጀላቸውን ለማደስ የሚያደርጉትን ሩጫ “ያ ትውልድ ተቋም” አጥብቀን እናወግዳለን።

“ያ ትውልድ ተቋም” የደርግ ኢሥፓ እና አጃቢ ድርጅቶቻቸው የወንጀል ታሪክ በአግባቡ ይነገር፣ ይጻፍ፣ ይተረክ ዘንድ የምናደርገው ጥረት ከህወሓት/ሻቢያ ተግባራት ጋራ ተዛማጅነትና ተያያዥነት አለውና አሁንም ታሪኩ አቅጣጫውን እንዳይስት እንሞግታለን። በ1983 ዓ.ም. በወያኔ ታፍነው ለተወሰዱት የእነ ጸጋዬ ደብተራው ጉዳይ፣ የእነ አሰፋ ማሩ መሰል ኢትዮጵያውያን የግፍ አገዳደል እና በግፍ አሥር ማቀው የተሰዉት ፕሮፌሰር አሥራት ወልደየስ ነፍሰ ፍትህን ይጠይቃልና ዛሬም በዚህ አጋጣሚ የፍትህ ያለ እንላለን።

የያ ትውልድ ታሪክ ህያው ነው!!!  
ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቧን ይጠብቅልን!!!  
ያ ትውልድ ተቋም  
ኅዳር 20 ቀን 2013 ዓ.ም. (November 29, 2020)

Email : [yatewliid@gmail.com](mailto:yatewliid@gmail.com)  
website : <http://www.yatewliid.com>, <http://www.yatewliid.org>  
Facebook:- Yatewliid